

የCOVID-19 የሰራተኛ የበሽታው ምልክት ማረጋገጫ

በስራ ቦታ ላይ ተገኝቶ የመስራት ክልከላዎች በገዥ ኢንሰሊ የተነሱ በመሆኑ፣ ዕለታዊ የCOVID-19 የሰራተኛ የበሽታው ምልክት ማረጋገጫ የሰራተኞችን ደህንነት እና ሀሀወ ካምፓስ እና ማህበረሰቡን ጤና ለማረጋገጥ ሲባል ወደ ስራ ቦታቸው ከሚመለሱ ሰራተኞች ይጠየቃል።

እነዚህ መስፈርቶች በውል ሽፋን የሚሰሩ፣ ልዩ የማህበር ያልሆኑ ሰራተኞችን፣ ጊዜያዊ በሰአት ክፍያ የሚሰሩ ሰራተኞችን፣ እና ሙያተኛ ሰራተኞችን፣ የት/ቤት የጤና ሀኪሞችን፣ እና ከሰራተኞች ጋር ግንኙነት ያላቸው የኮሌጅ ለኮሌጅ አትሌቲክስ (ICA) የውል ሰራተኞችን ጨምሮ በሁሉም በሀሀወ የስራ ቦታዎች በሚሰሩ ሰራተኞች እና የተማሪ ሰራተኞች ላይ ተፈጻሚነት አላቸው። ከሀሀወ ጋር የመጠባበቂያ የስራ ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች፣ የክፍያ ሰራተኞች እና ሌሎች በሀሀወ የስራ ቦታ የሚሰሩ ሆኖም የሀሀወ ሰራተኛ ያልሆኑ ሰራተኞችም እነዚህ መስፈርቶች ይመለከታቸዋል። በስልክ የሚሰሩ ሰራተኞች ስራቸውን የሚሰሩት በርቀት ቤታቸው ውስጥ ወይም የሀሀወ የስራ ቦታ ባልሆነ ቦታ ሆነው ከሆነ ይህን ማረጋገጫ መሙላት አይጠበቅባቸውም።

በስራ ቦታ ላይ ሆነው ለሚሰሩ ሰራተኞች የተቀመጡ መስፈርቶች

በሀሀወ የስራ ቦታ የሚሰሩ ሰራተኞች የሚከተሉትን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡

- በእያንዳንዱ የጊዜ ሰሌዳ የተያዘለት የስራ ቀን ከበሽታው ምልክት ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤
- የበሽታው ምልክቶች ከታዩባቸው እና በዚህም ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት ካልቻሉ ከሀሀወ የስራ ቦታ ውጭ ሆነው መቆየት፤
- እንደ ተፈጻሚነቱ፣ የአረፍት ቀን ለመውሰድ ወይም ታመው ባሉበት ወቅት ከቤት ሆነው ለመስራት የክፍላቸውን መደበኛ የስልክ አሰራር መከተል፤
- ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁኔታዎች በስራ ቦታቸው ከሚገኙት በሰንጠረዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት የሰራተኞች ጤና ማዕከላት ጋር ግንኙነት ያድርጉ፡
 - ታክመው COVID-19 ካለብዎት፤
 - የጤና እንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢ ሰራተኛውን የ COVID-19 ምልክቶች የታዩበት በመሆኑ ምክንያት እራሱን ከሌሎች ሰዎች እንዲነጥል ካዘዘ፤
 - ሰራተኞቹ የCOVID-19 አይነት ምልክቶች ከታዩባቸው፤ እና/ወይም
 - በCOVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበራቸው (ምልክቶቹ ባይታዩባቸውም እንኳን)

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ

የስራ ቦታ	የግንኙነት መረጃ
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical Center	HMC Employee Health ehshmc@uw.edu 206-744-3081
ዩ.ደ.ብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW Medical Center - Montlake	Employee Health emhealth@uw.edu 206-598-7971
ዩ.ደ.ብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝ ዌስት / UW Medical Center - Northwest	jogates@uw.edu 206-668-1625

ማረጋገጫውን መሙላት

በእያንዳንዱ የጊዜ ሰሌዳ በተያዘለት የስራ ቀን በ UW አገልግሎት መስጫ ለስራ ቦታ ሪፖርት ማድረግ የሚጠበቅባቸው ሰራተኞች በማረጋገጫው ስር የተዘረዘሩት የትኛውም ምልክቶች የሌሉባቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ማረጋገጫውን መሙላት ይጠበቅባቸዋል። ማረጋገጫው ወደ ስራ ቦታ ከመመጣቱ በፊት ሊሞላ ይችላል፤ ሆኖም ማረጋገጫውን ለመሙላት የሚወስደው ጊዜ በስራ ቦታ ላይ ካልተሞላ በስተቀር እንደ የስራ ሰዎች ተደርጎ አይወሰድም። ወደ ስራ ቦታ ከመምጣታቸው በፊት በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው ማረጋገጫውን ለመሙላት ቴክኖሎጂውን የማያገኙ ሰራተኞች ማረጋገጫውን የሚሞሉበትን ተመራጭ ዘዴ ለማወቅ ከክፍላቸው ጋር መስራት አለባቸው።

ለሁሉም የካምፓስ ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች ማረጋገጫውን ከ[Workday](#) ላይ ማግኘት ይቻላል። በህክምና ማዕከላት የሚሰሩ ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች እሳታዊ ማረጋገጫውን ወደ ስራ ቦታቸው እንደመጡ የህክምና ማዕከሉን ሥነ ሥርዓቶች ተከትለው መሙላት አለባቸው።

የምልክቶች መታየት

የበሽታው ምልክቶች የታዩባቸው በመሆኑ ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት የማይችሉ ሰራተኞች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡

ስራተኛው ቤት ውስጥ ከሆነ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡

1. ምልክቶች መጠነኛ ቢሆኑም እንኳን በቤት ውስጥ መቆየትና ታሞ ባለበት ወቅት ወደ ስራ አለመሄድ።
2. በክፍላቸው ሥነ ሥርዓቶች መሰረት ለኃላፊው ማሳወቅ።
3. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር በስልክ ግንኙነት ማድረግ።

ስራተኛው በስራ ቦታ ላይ ከሆነ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡

1. ለኃላፊው የ COVID-19 ምልክቶች እንዳሉበት ማሳወቅ፤ ከስራ ቦታ መሄድና በቤት ውስጥ መቆየት።
2. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር በስልክ ግንኙነት ማድረግ።

ስራተኞች በቤት ውስጥም ይሁኑ በስራ ቦታ በማረጋገጫው ስር የተገለጹት የበሽታው ምልክቶች ከታዩባቸው ከስራተኞች የጤና ማዕከል ጋር ግንኙነት ማድረግ አለባቸው። ይህ ከስራተኛው ጋር ግንኙነት ያደረጉ ሰዎችን በአግባቡ ፈልጎ ለማግኘት እና ለሰራተኞች በግላዊነት ደንቦች መሰረት ድጋፍ ለማድረግ ያስችላል። አስፈላጊ ከሆነ የሰራተኞች የጤና ማዕከላት ከUW Medicine ጋር በመተባበር የCOVID-19 ምርመራ ማመቻቸትን ሊረዱ ይችላሉ።

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ

የስራ ቦታ	የግንኙነት መረጃ
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical Center	HMC Employee Health ehshmc@uw.edu 206-744-3081
ዩድብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW Medical Center - Montlake	Employee Health emhealth@uw.edu 206-598-7971
ዩድብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝዌስት / UW Medical Center - Northwest	jogates@uw.edu 206-668-1625

የሲያትል፣ ቡቴል እና ታኮማ ግቢዎች / Seattle, Bothell, and Tacoma campuses	EH&S Employee Health Center emphlth@uw.edu 206-685-1026
--	---

ሰራተኞች አንዴ የበሽታው ምልክቶች እንዳልታዩባቸው ማረጋገጫ ካገኙ እና ለኃላፊያቸው ወደ ስራ መመለስ እንደሚችሉ ካሳወቁ በኋላ ወደ ስራ ቦታ ሊመለሱ ይችላሉ። በCOVID-19 የተያዙ ሰራተኞች በሰራተኞች የጤና ማዕከል ወይም የሰራተኞቹ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ በሚሰጥ የህዝብ ጤና መመሪያ መሰረት ወደ ስራ ሊመለሱ ይችላሉ። ሌሎች የታመሙ ሰራተኞች ያለ ምንም የትኩሳት መቀነሻ መድሀኒቶች መውሰድ ትኩሳታቸው ካቆመላቸው ከ72 ሰዓታት በኋላ ወደ ስራ ሊመለሱ ይችላሉ። የህክምና ማዕከል ሰራተኞችና የተማሪ ሰራተኞች ወደ ስራ ለመመለስ የህክምና ማዕከሉን ስርዓቶች ይከተላሉ።

ለኃላፊዎች የተሰጠ መረጃ

ማረጋገጫውን መሙላት የማይችሉ ሰራተኞች

አንድ ሰራተኛ የCOVID-19 ምልክቶች እንደታዩበት በቀጥታ ለአርስዎ ካሳወቅዎት ወይም ሰራተኛው የበሽታው ምልክቶች የታዩበት በመሆኑ ምክንያት ማረጋገጫውን መሙላት ካልቻለ ለሰራተኛው የሚከተለውን ትእዛዝ ይሰጡ።

1. ወደ ቤት ሂድ፣ በቤት ውስጥ ቆይ ወይም ከቤት ሆነህ ስራ።
2. በሰልክ መስራት የማትችል ከሆነ ተገቢውን የእረፍት ጊዜ ጠይቅ።
3. ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር በሰልክ ተነጋግር
4. በስራ ቦታ ላይ ለሚገኝ ሰራተኛ የሰራተኞች የጤና ማዕከልን አነጋግር

የጤና ማዕከላት የግንኙነት መረጃ

የስራ ቦታ	የግንኙነት መረጃ
ሀርበርቪው የህክምና ማዕከል / Harborview Medical Center	HMC Employee Health ehshmc@uw.edu 206-744-3081
ዩድብሊው የህክምና ማዕከል - ሞንትሌክ / UW Medical Center - Montlake	Employee Health emhealth@uw.edu 206-598-7971
ዩድብሊው የህክምና ማዕከል - ኖርዝ ዌስት / UW Medical Center - Northwest	jogates@uw.edu 206-668-1625
የሲያትል፣ ቡቴል እና ታኮማ ግቢዎች / Seattle, Bothell, and Tacoma campuses	EH&S Employee Health Center emphlth@uw.edu 206-685-1026

አንድ ሰራተኛ የስራ ባልደረባው የCOVID-19 ምልክቶች እንደሚታዩበት ሪፖርት ካደረገ ወይም እርስዎ አንድ ሰራተኛ ላይ የCOVID-19 ምልክቶች እንደሚታዩ ከተመለከቱ፣ ከሰራተኛው ጋር ምን እንደሚታዩበት ይወያዩ፣ እና ሰራተኛው ምልክቶቹ የሚታዩበት መሆኑን አምኖ ከተቀበለ፣ ሰራተኛውን ወደ መኖሪያ ቤቱ እንዲሄድ፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢውን እንዲያነጋግር፣ እና በስራ ቦታ ላይ ለሚገኝ ሰራተኛ የሰራተኞች የጤና ማዕከልን እንዲያነጋግር ይዘዙት።

ሰራተኛው ለምልክቶቹ፣ እንደ ወቅታዊ አለርጂ፣ ያለ አሳማኝ ምክንያት የሚያቀርብ ከሆነ ሰራተኛው ያቀረበው ምክንያት ከሚታዩበት ምልክቶች አንጻር አሳማኝ ስለመሆኑ ይወስኑ። ውሳኔውን በመወሰን ረገድ እገዛ ካሰፈለግዎ የHR አማካሪዎን ያነጋግሩ።

ማረጋገጫዎችን መቆጣጠር

በስራ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ያሏቸው ኃላፊዎች ማረጋገጫው በቋሚነት መሞላቱን ማረጋገጥ እና በስራ ቦታ ላይ መገኘት የሚጠበቅባቸው ሰራተኞች ማረጋገጫውን አለመሙላታቸውን፣ እና የትኛውንም እረፍት አለመጠየቃቸውን ወይም ያልተፈቀደላቸው መሆኑን መከታተል አለባቸው።

መስፈርቶችን ለማክበር ፍቃደኛ አለመሆን

እነዚህ መስፈርቶች ስራ ላይ የዋሉት የፌዴራል፣ የግዛት እና የአካባቢ ባለስልጣናትን መመሪያ ለማክበር እና በተለይም የሁሉንም ሰው ጤናና ደህንነት ለመጠበቅ ነው። የስራ ክፍሎች ሁሉም ሰራተኞች እነዚህን መስፈርቶች መገንዘባቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። አንድ ሰራተኛ ይህን ማረጋገጫ ለመሙላት ፍቃደኛ ካልሆነ ኃላፊው የሚከተለውን ማድረግ አለበት፡

1. ሰራተኛው በስራ ቦታው ላይ ከሆነ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ማድረግ እና [ከተመደበልዎ የሰው ሀብት አማካሪ \(HRC\)](#) ጋር መነጋገር።
2. ለሰራተኛው ያለ ክፍያ እረፍት (ከFLSA ነጻ ያልሆነ) መስጠት። FLSA ይህን ማረጋገጫ ለመሙላት ፍቃደኛ ያልሆኑ ሰራተኞች ክፍያቸውን እንዳይከለከሉ ነጻ ያወጣል፤ ሆኖም ፍቃደኛ አለመሆናቸው እንደ የአፈጻጸም ችግር ተደርጎ ይወሰዳል።